

# ወቅታዊ ማሳሰቢያ በተለይ ለአማራ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ!

አምባቸው ደጅኔ

አዲስ ነገር አይደለም። አንድ ነገር ይጀመራል፤ ያልቃልም። መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው ነገር ማግኘት አስቸጋሪ ነው።

ፀሐይ ጧት ትወጣለች፤ ሙቀቷ ለብ እያለ፤ ሞቅ እያለና እያቃጠለ ይሄድና ልክ እንዳነሳሷ ኃይሏ እየቀዘቀዘ ሄዶ በምዕራብ እንደወጣች በምሥራቅ ገብታ ትሰወራለች። ልጅም ይፀነሳል፤ ይወለዳል፤ ያድጋል፤ ያረጃል፤ በመጨረሻም ይሞታል - እርግጥ ነው - ይህን ዑደት ለማግኘትም መታደልን ይጠይቃል። አለበለዚያ ከጽንሰቱ ጀምሮ በማንኛውም ሰዓት በሕይወት የመቆየት ዕድሉ ሊቋረጥ ይችላል።

ሁልጊዜ ፋሲካ የለም። በፋሲካ እንደገባች ገረድ ሁሌም ፋሲካ የሚመስላቸው ወያኔና መሰሎቹ ብቻ ናቸው። ሁልጊዜ አሸናፊነትም ሆነ ተሸናፊነት የለም። እንዳማኝ መሞትም መቼም ኖሮ አያውቅም። ሁልጊዜ መደሰትም ሆነ ሁልጊዜ ማልቀስና ማዘን በጤናማ ማኅበራዊ ተራክቦ የተለመደ አይደለም - የልቅሶ ድንኳ በተደከነበትና የልቅሶ ዋይታ በተሰማበት ግቢ በወር ተራው የሠርግ ዳስ ተጥሎ አሼሼ ገዳሜ ይባልበታል። ብዙ ተቃራኒ ነገሮች ተፈራራቂ ናቸው። ልደትን ሞት ይሸፍነዋል፤ ቁንጅናን ፋንጋነት ያሳላዋል። ውፍረትን ቅጥነት፣ ረጅምትን አጭርነት፣ በሽተኝነትን ጤንነት፣ ጀግንነትን ፍርሀት ... ያጠይመዋል። ሀብታምነት በድህነት ይሸነፋል፤ ወጣትነት በእርጅና ይረታል። ሥልጣንና ሹመትን ጊዜ ይሸራቸውና ዙብጥያ ሊያወርዱ ይችላሉ። የአንጻራዊነትን ህግ ማስታወሱም ተገቢ ነው - እዚህ ላይ።

ሕወሓት አሁን መግቢያ ያጣች ይመስላል። ግን ልክ እንደሙአማር ጋዳፊ አእምሮዋ በሁልጊዜ አሸናፊነት የሥነ ልቦና ደዌ ስለተመረዘ ሞታምና እየሞተችም ቢሆን ሽንፈቷን መቀበል አትፈልግም። ሞአማር ጋዳፊ ተሸንፎ ከተደበቀበት የቆሻሻ ቴቦ ውስጥ ሲያስወጡት የሊቢያ መሪነቱን እንዳጣ አላወቀም ነበርና የያዙትንና በመቀመጫው ሣንጃቸውን የቀበቀቡበትን ወታደሮች ሊያዘቸው ይቃጣው ነበር።

ወደኛ ጉዳይ ስንመጣ በመሠረቱ ሕወሓት የሞተችው ገና ስትፈጠር ነው። ስንኩል ዓላማ ይዞ ለተወሰነ ጊዜ በጥፋት ጎዳና መትመም ይቻላል። እየተመሰገኑና እየተወደሱ በሕዝብ ተወዳና ተፈቅሮ ብዙ ርቀት ለመጓዝ ግን እውነትና ፍትህን አስተካክሎ መያዝ ይገባል።

በውሸት የቆረባሸው ወያኔ ከማን ጋር እንደተጣላች ራሱ አልገባትም። እነአቢይ ሥልጣን የያዙት በአጋጣሚ ነው። ዋናው የወያኔ ገፍታሪ አምላክ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ሕዝብ እርግግን ናቸው። የሕዝብን ዕንባና ደም መናቅ ከቶውንም አይቻልም። እንጦርጦስ ይከታል። ይህን ነባራዊ ዕውነት አለመረዳት ነፈዝነት ነው። ብዙዎች ታሪካቸውን የሚያበላሹት አስተሳሰባቸው ድውይ በመሆኑ ነው።

ዝንጀሮዎቹ እነአቢይ በአጋጣሚ እጃቸው የገባውን ሥልጣን አለመላው እየተጠቀሙ ዕድላቸውን እያባከኑት ነው። በተለይ የዘመኑ ኢትዮጵያውያን ወርቃማ ዕድልን በማበላሸት ረገድ የሚስተካከለን የለም፤ በዚህ በኩል ድንቁርናችን ድንበር የለውም። ወያኔ ያልጠቀማትን ዘረኝነትና አግላይነት እነሱም ተረክበው እስከጥግ ሥራ ላይ እያዋሉት ናቸው። የአበራሽን ጠባሳ ያዩ ለምን በእሳት መጫወትን እንደሚመርጥ በፍጹም አይገባኝም። በመጨረሻ ግን እነሱም የወያኔን ዕጣ እንደሚያገኙ ማወቅ አለባቸው። ለምን ዝንጀሮ እንዳልኳቸው ልናገር።

ዝንጀሮ የአባቱ ተቀናቃኝ ነው። ወጣት ዝንጀሮ ተሳቅቆ ነው የሚያድገው። የሚታዘለውም በእናቱ ሆኖ እንጅ እንደሴት ሕጻናትና ታዳጊ ዝንጀሮዎች በጀርባ ተቀማጥሎ አይደለም። ወንዱ ወጣት ዝንጀሮ ከአባቱ ኋላ እየተከተለ እርምጃውን ይቆጣጠራል፤ ልክ እንዳባቱ ያህል ሲራመድ ከጎን ሆኖ ይሄዳል። ያኔ በጉልበትም በብልጠትም ከአባቱ እንደማይተናነስ ማኅበረ ዝንጀሮ ሁሉ ይረዳልና ጎልማሳው ዝንጀሮ ከዚያን ጊዜ በኋላ የአባቱን ሚስት ማለትም እናቱን ከአባቱ ቀምቶ ሊያገባ ሁሉ ይችላል። እነአቢይም ያደረጉት ይህንን ነው። አንድ ባለጌ ሰው እናቱን ሲያገባ የሚያደርገውን ሁሉ ጠያፍ ተግባር ነው እነሽመልስ አብዲህ በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉት ያሉት። የሰንበት ጽንሰቱ ወያኔዎችም ያደረጉት ይህንን ነው። እነዚህ በዕውቀትም በትምህርትም በግብረ ገብም እጅግ የተበደሉ ሰዎች የባለጌነትንና የዋልጌነትን ዕኩይ ምግባራት ከባሕርይ አባታቸው ከሰይጣን ዕጥፍ ድርብ በሚያስከክሩ ሁኔታ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ላይ እየፈጸሙ ናቸው። ዋጋቸውም ያንኑ ያህል ነው።

አሁን ለወያኔ ጊዜው ጥሩ አይደለም። የመጨረሻቸው ይመስላል። ፍርዱም ከላይም እንጂ ከታች ብቻ አይደለም። አሁኒድ (ማለትም አቢይ) ከዚህ በኋላ ቢያፈገፍግ የራሱም መጨረሻ ይሆናል። የነብርን ጅራት አይዘም ...። ኢትዮጵያውያን ግን መጠንቀቅ አለባቸው። የሁለት ወገን ጭዳ እንዳይሆኑ የብልጦች ወጥመድ ውስጥ ዘለው መግባት የለባቸውም። አቢይ ከገባበት አጣብቂኝ ለመውጣት አማራውን እየተጠቀመ ነው። በመቶና ሁለት መቶ ሽዎች የሚገመተው የአሮሚያ ወታደር የት እንደተደበቀ ካለመታወቁም ባሻገር ለምን ዓላማ በሥውር ቦታ እንደተቀመጠ ከግምት ባለፈ አናውቅም። የፈረደበት አማራ ግን ደሴ ላይ አንድ ወቅት በአቢይ አሸሙራዊ ለበጣ የተወቀሰበትን ያሉትን ጥቂት የልዩ ኃይልና የሚሊሺያ አባላት ይሄው አቢይ በጦርነት ካስጨረሰ በኋላ እሱና የቆመለት ድርጅት አሁኒድ/አነግ እንደልባቸው የሚፈነጩባት አዲስ ኢትዮጵያ ለመመሥረት ዕቅድና ፍላጎት ሳይኖራቸው አይቀርም። ህልማቸው እውን የመሆን ዕድሉ የመነመነ መሆኑ የታመነ ቢሆንም መጠንቀቅ ግን ከተጨማሪ ጉዳት ይታደጋልና የዚህን ብልጣብልጦች ግልጽ ስድነት መከታተል፤ ራስን ከዕልቂት ለመከላከል መጣርና ዙሪያ ገባን ማማተር ተገቢ ነው። አጭብርባሪ ቁጭ በሉዎች መሆናቸውን ተረድቶ ራስን የማዳኛ ብልኃት ከአሁኑ መተለም እጅግ ወሳኝ ነው።

በዚያ ላይ ሽመልስና አቢይ እየተመሳጠሩ በተለይ አማራውንና አርቶዶክሱን በልዩ ሥልት እያስፈጁት ነው። እያስፈጁትም የዓዛ ዕንባ ያነባሉ - ከነሱ ያልጠበቅሁት አስገራሚ ብልጥነት ነው፤ ወያኔ በደምብ ነው ያሰለጠነቻቸው። መከላከያን ያለተተኪ ኃይል ከየአካባቢዎቹ በማስወጣት አማራን በአነግ ሽኔ በግላጭ ማስጨፍጨፍን አሁን ሀገር ከወያኔ ጋር ጦርነት በገጠመችበት አስጨናቂ ወቅት ሳይቀር ሥራዩ ብለው ተያይዘውታል። አክራሪ አሮሞዎች ብልጥ ቢሆኑ ኖሮ ቢያንስ በዚህን ወቅት ማንንም መንካት አልነበረባቸውም - የነሱን ሥልጣን ለማስጠበቅ አማራው በጦር ግምባር እየተፋለመ ባለበት ወቅት በጓዳ ያልታጠቁ ሕጻናትና ሴቶች አማሮችን በያሉበት መምታት ዕንቅፅልሽ ነው። ሽመልስ

ይሉኝታንና ሀፍረትን በማያውቀው ንግግሩም ሆነ በግልጽ በሚታይ ተግባሩ አማራን ካልጨረሰና በአማራ ከርሰ መቃብር ላይ የአሮሙማን አበባ ካልተከለ የኅሊና ዕረፍት እንደሌለው ተረድተናል። በተለይ አማራንም ሆነ ኢትዮጵያን በአጠቃላይ የሚጠብቀው ፈጣሪ መሆኑ በጄን እንጂ እንደእስካሁኑ አካሄዳቸው ወያኔዎችና ተተኪዎቹ አህዲድ/አነጎች እስካሁንም ቢሆን አማራን ከምድረ ገጽ ባጠፉት ነበር። በተበላ ዕቁብ የምትጃጃሉ አማሮች ተጠንቀቁ። አቢይን ማመን ጉም መዝገን መሆኑን ተገንዘቡ። ሥልጣን ወዳድን ሰው ማመን ቀብሮ ነውና እርሱን ከጉድ ካወጣችሁት በኋላ ጉዳዩ ሲሞላ እናንተን መቀመቅ እንዳይከታችሁ ተጠንቀቁ። ከነአምባቸውና አሳምነው ጽጌም ተማሩ። አምባገነኖች ዐውሬ ናቸው፤ አምባገነኖች ጨካኞች ናቸው፤ አምባገነኖች በሥልጣን ላይ ለአንዲት ቀንም ቢሆን ለመቆየት ሲሉ የትዳ ርክጋራቸውንና የአብራክ ክፋያቸውን ሳይቀር ለሰይጣን እስከመገበር ይደርሳሉና አቢይ ሳቀልን ብላችሁ ጉድ እንዳትሠሩ መጠንቀቅ ያለባችሁ ሰዎች ምን ጊዜም ጥንቃቄ አይለያችሁ። ይህ ሰው በጥርሱ ገዳይ ነው፤ ይህ ሰው እየሸነገለ ወደ መቃብር የሚሸኝ የጥልቁ ጨለማ ገዢ ወኪል ነው፤ ከምላሴ ፀጉር ይነቀል!

ወያኔን በማጥፋት ረገድ አባታቸው ሰይጣንን ጨምሮ ሁሉም ቢረባረብና እነዚህን ጉግ ማንጉጎች አርቆ ቢቀብራቸው ለኢትዮጵያ ትንሣኤ አንድ እርምጃ ወደፊት እንደመራመድ ይቆጠራል። ቀሪው ... ስለቀሪው ወደፊት እንነጋገራለን። የነገ ሰው ይበለን።

martyrof2011@gmail.com